



የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ትብብር - ዲሞክራሲያዊ ምትኩብብር ትግራይ

TIGRIAN ALLIANCE FOR NATIONAL DEMOCRACY (TAND)  
e-mail: ezanareg@hotmail.com

### **ሃገር ቤት ስለ መግባት ወቅታዊ መግለጫ፤ የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ትብብር (ት.ዴ.ት./TAND)**

ኢትዮጵያ ላለፉት 27 ዓመታት በህወሓት/ኢህአዴግ መዳፍ ስር ወድቃ፤ ህዝቡ የብዝበዛና የአፈና ሰለባ ሆኖ ሲማቅቅ እንደኖረ ዓለም የተገነዘበው ሓቅ ነው። ይህ እውነታ የወለደው ብሶት ህዝቡን ለአመጽ ከማነሳሳት አልፎ ኢህአዴግ እንዲናጋና ከውስጡም አዲስ የለውጥ አራማጅ ሓይል እንዲፈጠር አስገድዷል። ይህ በዶ/ር አብይ አህመድና በአቶ ለማ መገርሳ የተመራው የለውጥ አራማጅ ሓይል ይዋል-ይደር ሳይል ኢትዮጵያን የዴሞክራሲ ፈር አስይዞ፤ ከመከፋፈል ወደ አንድነት፤ ከአፈና ወደ ነጻነት ትሸጋገር ዘንድ ታሪካዊ አስተዋጾኦ በማድረግ ላይ ይገኛል። ይህ ሓይል ሂደቱ እግቡ ለማድረስም በጠ/ሚ አብይ የሚመራ አዲስ መንግስት መስርቶ የለውጡን ጎዳና ተያይዞታል።

ይህ ህዝቡ የተዋደቀለት የለውጥ ሂደት እንዲሳካና ህዝቡ የተመኘው ፍትሃዊ ስርዓት እውን እንዲሆን ማንም ሰላም፤ እኩልነት፤ አንድነትና እድገት ፈላጊ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ያለማቋረጥ ሊደግፈውና ሊዋደቅለትም ይገባል። መገንጠልን በመቃወም፤ አንድነትን በማራመድ ከ30 ዓመታት በፊት ከህወሓት ተለይቶና ለ 23 ዓመታት በስደት ላይ ሆኖ ሲታገል የቆየው ት.ዴ.ት./TANDም፤ በዚህ የለውጥ ጎዳና እንደሚሰለፍ ከውጥኑ ጀምሮ በመደጋገም ግልጽ አድርገዋል። በሚልዮኖች የሚቆጠር የአዲስ አበባ ህዝብ ቅዳሜ አደባባይ ወጥቶ ያሳየውን የድጋፍ ስልፍም በሙሉ ልብ አድንቋል። ይህንን ታላቅ እርምጃ ለማድናቀፍ ሙከራ ያደረጉ ሽብርተኞችንም አምርሮ እያወገዘ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖቻችንም ጽናቱን ይመኝላቸዋል።

እየተከሰተ ያለው የህዝብ እንቅስቃሴ የመጨው ፍትሃዊ ስርዓት አመላካች ነጸብራቅ ሆኖ እያለ፤ በሌላ በኩል ግን የድሮዎቹ የህወሓት/ኢህአዴግ ባለስልጣናት ጥቅማቸውንና ስልጣናቸውን ለማስጠበቅ ሲሉ የለውጥ ሂደቱን ለማደናቀፍ ልዩ ልዩ መስሪ ዘዴዎች በመጠንጠንና ብሎም በመቃወም ላይ እንደሚገኙ ግልጽ እየሆነ መጥቷል። ይህ ዓይነቱ የሃገርንና የህዝብን ብሩህ ተስፋ ወደ ጎን የሚገፈት ጨለምተኛ እንቅስቃሴ ሁሉ ት.ዴ.ት./TANDአሁንም አምርሮ ይቃወማል።

የት.ዴ.ት./TAND ማእከላዊ ኮሚቴ እነዚህ ከላይ የተጠቀሱትን ሁለቱ ተጻራሪ ክስተቶችና ባጠቃላይ በለውጡ ሂደት ላይ ማከል ያለበትን አስተዋጽኦ የሚገመገም አስቸኳይ ስብሰባ ከ 22 – 23 / 06 / 2018 በማካሄድ የሚከተሉትን ውሳኔዎች አስተላልፏል።

1ኛ. ት.ዴ.ት./TAND በሃገራችን እየተካሄደ ያለውን የለውጥ ሂደት በመደገፍ ሙሉ ሃይሉን ሃገር ቤት ውስጥ አስገብቶ የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማበርከት ድምዳሜ ላይ ደርሷል።

2ኛ. ት.ዴ.ት./TAND ሀ/የኢትዮጵያ ህዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ (ሸንጎ) መስራች አባል ድርጅት ሆኖ የህብረቱን ዓላማ ከግቡ ለማድረስ አሁንም ተሳትፎውን የሚቀጥል መሆኑን አጽንኦት በመስጠት፣ ለ/ እንደዚሁም ለውጡን ፈላጊ ከሆኑ የተለያዩ የትግራይ ሲቪል ንቅናቄዎች ጋር ያለውን አጋርነት በትጋት እንደሚገፋበት በማረጋገጥ፣ አሁን በሃገራችን ውስጥ የተጀመረው የለውጥ ሂደት ሳይደናቀፍ ይቀጥል ዘንድ ት.ዴ.ት./TAND የበኩሉን አስተዋጽኦ ማበርከት ይቻላል ብሎ ስለአመነ ባስቸኳይ ሃገር ቤት ለመግባት ወስኗል።

3ኛ. ይህ ውሳኔ በተግባር ላይ ይውል ዘንድ አስፈላጊ ሁኔታዎችን ለማመቻቸትና ከለውጥ አራማጆቹ ጋር ተቀራርቦ ለመመካከር በአፋጣኝ አስፈላጊ እርምጃዎችን እንዲወስድ ውሳኔ አስተላልፏል።

ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ!

26.06.2018